



ጃንዋሪ 2009

Adding an adult dependant - Amharic



ከአር ውስጥ ቢሮ (የእንግሊዝ የድንበር ኤጀንሲ) የሰደተኛ ድጋፍ በአሁን ጊዜ እያገኙ ከሆነ እና በስኮትላንድ ውስጥ ባለቤትዎ፣ ሚስት ወይም አጋርዎ የሚቀላቀልም ከሆነ፣ በሚያገኙት ድጋፍ አዋቂ ጥገኛን ለመጨመር ይቻላል።

በድጋፍ ላይ አዋቂ ጥገኛ መጨመር በሰደተኛ ጥያቄ ይገባኛልም ተጨምረዋል ማለት እንዳልሆነ ያስታውሱ። በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች በሰደተኛ ጉዳይ ላይ እንደምታ እንደሚኖራቸው በሁሉም ጊዜያት ከህጋዊ ተወካይዎ ጋር እንዲወያዩ እንመክርዎታለን።

ይህ ወረቀት ከአገር ውስጥ ቢሮ በሚያገኙት ድጋፍ ላይ ማን እንደአዋቂ ጥገኛ መጨመር እንዳለበት፣ ጥያቄዎን በመደገፍ ምን ዓይነት ሰነዶች እንደሚያስፈልጉ እና እኛ እንዴት ድጋፍ ለማቅረብ እንደምችል ያስቀምጣል።

በድጋፍ ላይ ማን እንደ አዋቂ ጥገኛ ለመጨመር ይቻላል? በሰደተኛ ድጋፍ ላይ አዋቂ ጥገኛ ለመጨመር እየሞከሩ ከሆነ፣ ለአገር ውስጥ በሮ መታወቅ አለባቸው ወይም በታላቋ ብሪታኒያ ውስጥ በጭራሽ ጥገኝነት ጠይቀው የማያውቁ ከሆነ፣ ተጨማሪ እርምጃ ከመውሰድዎ በፊት ከህጋዊ ተወካይ ጋር መነጋገር አለብዎት።

ከአገር ውስጥ በሮ በሚያገኙት ድጋፍ ላይ ለመጨመር አጋርዎ ከዚህ በታች ከተቀመጡት አንዱን መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው፡

- ከእርስዎ ጋር ጋብቻ መፈፀም ወይም
- ቢያንስ ለ3 ዓመታት በታላቋ ብሪታኒያ ውስጥ ከእርስዎ ጋር እንዳልተጋቡ ጥንዶች መኖር፣ ወይም
- ከመከልከሉ በፊት በእርስዎ የጥገኝነት ይገባኛል ላይ ጥገኛ ሆኖ መቆየት።

**አጋሪን በጥገኝነት ለመጨመር ምን ዓይነት ሰነዶች ማቅረብ አለብኝ?**

በእርስዎ የድጋፍ ዝግጅቶች ላይ አዋቂ ጥገኛ ለመጨመር በእርስዎ እና በትዳር አጋርዎ የተፈረመ የፅሁፍ መጠይቅ ለአገር ውስጥ በሮ ማቅረብ አለብዎት። እንዲሁም የግንኙነታችሁን ማስረጃ ማቅረብ አለባችሁ። ተቀባይነት ያለቸው ማስረጃዎች፡-

- የጋብቻ የምስክር ወረቀት
- ሚስትዎን፣ ባልዎን ወይም ጓደኛዎን በወላጅነት የሚያሳይ የልጅዎ የልደት የምስክር ወረቀት

ያላገቡ ከሆኑ ወይም የጋብቻ ምስክር ወረቀት ወይም የልጅዎን ምስክር ወረቀት ሊያገኙ ካልቻሉ፤ የሚከተሉትን ያቅርቡ

- ከአገር ውስጥ ቢሮ ወይም ለስደተኛ ጥያቄ ድጋፍ ማመልከቻዎ ቃለመጠይቅ ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ ጓደኛዎን የጠቀሱበት የፅሁፍ ሰነድ ማስረጃ
- በተዛማጅ አድራሻ ውስጥ የተመለከቱት ሁለቱም ሰሞች ደብዳቤዎች ወይም የመሰረተ መገልገያ ሒሳቦች
- ጥገኞችዎን የሚዘረዝር እና ግንኙነትዎን የሚያረጋግጥ የጥገኝነት ወይም የመኖሪያ መጠይቅ ትኩስ ይገባኛል ቅጂዎች

**አንደኛ ድጋፍ ልናቀርብ እንችላለን?**

እርስዎ እና የትዳር አጋርዎ ለአገር ውስጥ ቢሮ የመጀመሪያ ደረጃ የፅሁፍ መጠይቅ ለማጠናቀቅ ልንረዳችሁ እንችላለን። አባክዎን ጥያቄዎችን ከማቅረባችን በፊት እርሶና አጋርዎን በተናጠል የምናናግርበት ፖሊሲያችን መሆኑን ያስታውሱ።

አገር ውስጥ ቢሮ ጥያቄውን ለመመልከት ብዙ ሳምንታት ሊወስድበት ይችላል። አገር ውስጥ ቢሮ ውሳኔውን ለማሳወቅ በቀጥታ ይፅፍልዎታል። ከ4 ሳምንታት በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት ከአገር ውስጥ ቢሮ ካልተቀበሉ አባክዎን ያነጋግሩን።

በሁኔታዎችዎ ውስጥ ማናቸውም ለውጦች ካሉ የግንኙነት ዝርዝሮችዎን ለማሻሻል ወይም ሊያማክሩን ከፈለጉ የነፃ ስልክ ቁጥራችንን 0800 085 6087 በመጠቀም ሊያነጋግሩን እና ከግዴታ ምድብ ስራተኛው ጋር ሊነጋገሩ ይችላሉ። የነፃ ስልካችን ሊገኝ የሚችለው ከመስመር ስልክ ብቻ ነው።

**ማመልከቻዬ ውድቅ ከሆነ ምን ይከሰታል?**

ማመልከቻው ውድቅ ከሆነ የስደተኛ ጥያቄ ድጋፍ ሽንገ ተብሎ ለሚጠራ ገለልተኛ አካል ይግባኝ እንዲያስገቡ ልንረዳዎ እንችላለን። የይግባኝዎ ዝርዝሮች የአገር ውስጥ ቢሮ ድጋፉን ስለመከልከሉ የሚያቀርባቸው ምክንያቶች ላይ ይመሰረታሉ።

ጉዳዩን ለሽንገው በአካል ለማቅረብ ከፈለጉ በለንደን ውስጥ ይግባኝን ለመካፈል ሊጠይቁ ይችላሉ። ለአገር ውስጥ ቢሮ ጉዳዩን በቅድሚያ ለመናገር ከፈለጉ ለጉዞዎ ለመክፈል ይችላሉ።